


# Fossils of Ontario

## OLD ROCK – ANCIENT LIFE


### Ancient Sea Life Legend



**FOSSILS:** PRESERVED REMAINS OR OTHER EVIDENCE OF ANIMALS AND PLANTS FOUND IN ANCIENT SEDIMENTS AND SEDIMENTARY ROCK  
 ባዕላዊ ክሊፖታቶግራፊ: ፍርድ ድምጽ ይህን ዓይነት ክሊፖታቶግራፊ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።

**LEGEND** የዓለብ ጥንታዊ

- Mesozoic ገደብ
- Devonian በጎረቤት
- Silurian ገንብ
- Ordovician ድንጋሌ
- Cambrian ባሩንብ
- Precambrian ከባድ



### FOSSIL FACTS

- Ontario Precambrian bedrock is covered by **Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian** and **Mesozoic** aged rocks.
- These rocks originally began as **mud** at the bottom of shallow tropical seas between **500 and 360 million years ago**.
- These seas periodically **covered** most of Ontario and had **sediments** transported to them by rivers.
- Most of these sediments originated from the erosion of **mountains** and **previous glaciers**.
- Limestone comes from **marine plants** and **animals**: eroded shells, skeletal material and/or excrement.

- Life was **abundant** in these tropical seas.
- When the animals and plants died, their bodies would settle to the **bottom of the sea**.
- The sediment transported by the rivers would then **cover** and **preserve** the animal/plant parts.
- Over time, the sediments and the animal/plant parts have undergone **burial** and **lithification** to become **rocks** and **fossils** that **now lie under our feet!**

### ክሊፖታቶግራፊ ለዓለብ ጥንታዊ

- ድምጽ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።
- ድምጽ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።
- ድምጽ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።
- ድምጽ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።

- ሙሉ የሆኑትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።
- የሰላም ድምጽ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።
- የሰላም ድምጽ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።
- የሰላም ድምጽ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።

**mya:** million years ago ፍርድ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።

**Geological Time Scale:** A system of time measurement that subdivides the Earth's history በዓለብ ጥንታዊ: የሰላም ድምጽ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።

**DEVONIAN Age of Fish and Forests** በጎረቤት ክሊፖታቶግራፊ የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።

- 85% of the Earth was covered with oceans and the climate was warm.
- Life got big, and modern fishes appeared in the oceans.
- First forests and amphibians appeared on land.
- 85% ፍርድ ድምጽ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።
- ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።
- የሰላም ድምጽ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።

**SILURIAN World Underwater** ገንብ የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።

- A higher sea level than today.
- Shallow seas covered Ontario and the climate was warm.
- First land plants started growing near sea coasts.
- First land habitats appear: near-river and wetland.
- Early fish and wingless insects appear.
- የሰላም ድምጽ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።
- የሰላም ድምጽ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።

**ORDOVICIAN Tropical Seas. Deep Freeze** ድንጋሌ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።

- Ontario was located near the equator and was periodically covered by shallow, tropical seas.
- A 500,000 year long ice age contributed to an extinction of 85% of marine life and marked the end of the Ordovician.
- ድምጽ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።
- ድምጽ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።

**CAMBRIAN Explosion of Life** ባሩንብ የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።

Early Algae ሙሉ የሆኑትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።

**How are fossils preserved?**  
 To become preserved as fossils, animals and plants should be buried quickly in mud or sand, escape erosion and be deposited in suitable environments (e.g. deep marine, lagoons). Hard bones and shells are more likely to be preserved than soft tissues.

**PRECAMBRIAN Life is Small** ከባድ የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።

**Why are fossils so important?**  
 They help scientists reconstruct Earth's past environments including: land and water, fresh and saltwater, arctic, temperate and tropical climates. Different fossils evolved at different times in the Earth's history. The relative age of sedimentary rocks can be identified through the fossil record.

**የሰላም ድምጽ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።**

ድምጽ ለሌሎች አካባቢዎች ወይንም ለሌሎች የሚገኙትን ክሊፖታቶግራፊዎች ለመግለጽ ይጠቀማል።

